



መስከረም 4 ቀን 2013 ዓም(14-09-2020)

**ባለቤት ያቃለለውን አሞሌ ባለእዳ አይቀበለውም!**

ውድ ኢትዮጵያውያን በዚህ ጽሁፍ ልናሳውቃችሁ የምንወደው ሁላችንንም በሚመለከት ጉዳይ ላይ የዓለም አቀፍ የወንጀል ፍርድ ቤት ድርጅታችን ላቀረበው አቤቱታ የሰጠውን መልስ ነው።

በተለያዩ ወቅቶች በተከታታይ በተለያዩ ያገራችን ክፍላተ ሃገር ከተሞች በተለይም ከሦስት ወራት በፊት አሸባሪዎችና ነውጠኞች በሰላማዊ ዜጎች ላይ የፈጸሙትን ጭፍጨፋ ወይም እልቂት(ጀናሳይድ) በተመለከተ ለዓለም አቀፍ የወንጀል ፍርድ ቤት በአውሮፓውያን አቆጣጠር በጁላይ 15 ቀን 2020 አቤቱታ አቅርበን ነበር።አቤቱታውን ተከትሎ ፍርድ ቤቱ ከዚህ ጋር አባሪ ያደረገውን ምላሽ በዛሬው ዕለት ማለትም በአውሮፓውያን አቆጣጠር በሴፕቴምበር 14 ቀን 2020 ሰጥቶናል።

በላከልን ምላሽ እንደተብራራው የዓለም አቀፍ የወንጀል ፍርድ ቤት ለጉዳዩ ትኩረት የሚሰጠውና የሚያዩው በመንግሥታት በተለይም ወንጀሉ የተፈጸመበት አገር መንግሥት ለፍርድ ቤቱ ጥያቄ ሲያቀርብ እንደሆነ በግልጽ አብራርቷል።አያይዘም ጉዳዩ በሌሎች አስተማማኝ ድርጅቶች በኩልም የተጠናቀረ ማስረጃ ያለው አቤቱታ ቢቀርብ ፍርድ ቤቱ ጉዳዩን ለማዩት እንደሚችልም ጨምሮ ገልጿል።

**ውድ ኢትዮጵያውያን፣**

ይህንን ወንጀል አስመልክቶ በስልጣን ላይ ያለው የኢትዮጵያ መንግስት በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ የወንጀሉ ተባባሪ እንደመሆኑና ያንንም ለመሸፋፈን የሚያደርገውን ማወናበድ ስንመለከት ለተበደሉት ወገኖቻችን ጥብቅና በመቆም ወንጀለኞቹ ተገቢውን ቅጣት እንዲያገኙ በአገር ውስጥም ሆነ፣ለዓለምም ፍርድ ቤት አቤቱታ ያቀርባል የሚል ግምት ሊኖረን አይችልም።ለይምሰል በአገር ውስጥ የሚካሄደው የፍርድ ሂደትም በሆነ ባልሆነው ምክንያት ሊቋረጥና ወንጀለኞቹ በነጻ የሚለቀቁበት ዕድሉ ከፍተኛ እንደሆነ የእኛም ሆነ የብዙዎች ስጋትና ጥርጣሬ ነው።ይህንን በዓለም ማህበረሰብ የተወገዘ ኢሰብአዊ የሆነ ድርጊት እንዳልተፈጸመ አድርጎ የማዩቱ አዝማሚያ ክህደት ከመሆኑም በላይ ዋጋ ቢስ በማድረጉ ሌሎቹ ትኩረት እንዳይሰጡት አድርጓል።ለዚያም ነው ባለቤት ያቃለለውን አሞሌ ባለዕዳ አይቀበለውም ያልነው።

ስለሆነም በየአቅጣጫው የሚደረገው የተበታተነ ጥረት በአንድ ብሔራዊ የሕግ ባለሙያዎች ስብስብ በኩል ቢቀናጅ ሌሎቹን ሊያሳምንና የዓለም ፍርድ ቤቱን ትኩረት ሊያገኝ ይችላል ብለን እናምናለን።ለዚያም መንደርደሪያ እንዲሆን ድርጅታችን ለላከው የአቤቱታ ደብዳቤ ያገኘውን ምላሽ ከዚህ ጥሪ ጋር አያይዘን ልከነዋልና ሳይውል ሳያድር አስፈላጊው እርምጃ እንዲወሰድ አጥብቀን

እናሳስባለን። በተለይም የኦሮሞዎች ተዋህዶና የእስልምና እምነት ተከታዮች የጥቃቱ ሰለባ በመሆናቸው ተቋማቱ ከሰብአዊ መብት አስከባሪ ድርጅቶች ጋር በተቀናጀ መልኩ ለዓለም ፍርድ ቤት አቤቱታቸውን ቢያቀርቡ ተሰሚነት ሊኖራቸው ይችላል ብለን እናሳስባለን።

ምናልባትም ጉዳዩ የአፍሪካ ህብረትን ስለሚመለከት፣ በአንድ አባል አገር ሕዝብ ላይ የተፈጸመና ወደፊትም ወደ ሌሎችም ያፍሪካ አገሮች ሊዘመት የሚችል ስጋት በመሆኑ፣ ከሩዋንዳ ተመክሮ በመውሰድ በኢትዮጵያ መንግሥት በኩል መሰራት የሚገባው የጸረ ጭፍጨፋ (ጀኖሳይድ) አቤቱታ በህብረቱ በኩል ትኩረት እንዲያገኝ የማድረግ ሥራ ቢሠራ ምናልባት ውጤታማ ሊሆን ይችላል የሚል ግምት አለን። ስለሆነም ጥረቱ ሁለገብ መልክ ቢይዝ እንደሚበጅ አምነን ትኩረት እንዲሰጠው ለማሳሰብ እንወዳለን።

ለፍትህና ለዴሞክራሲ አንድ ላይ እንቁም!

የሕዝባችንን መብትና የአገራችንን ክብር በዓለም አቀፍ መድረኮች እናስጠብቅ!!!

ዓለም አቀፍ የኢትዮጵያውያን መድረክ

International Ethiopian solidarity Forum (IESF)

E mail [inter.ethiopiansolidarityforum1@gmail.com](mailto:inter.ethiopiansolidarityforum1@gmail.com)



Our Reference: OTP-CR-369/20

The Hague, Monday, 14 September 2020

Dear Sir, Madam

On behalf of the Prosecutor, I thank you for your communication received on 17/07/2020, as well as any subsequent related information.

As you may know, the International Criminal Court ("the ICC" or "the Court") is governed by the Rome Statute, which entrusts the Court with a very specific and carefully defined jurisdiction and mandate. A fundamental feature of the Rome Statute (Articles 12 and 13) is that the Court may only exercise jurisdiction over international crimes if (i) its jurisdiction has been accepted by the State on the territory of which the crime was committed, (ii) its jurisdiction has been accepted by the State of which the person accused is a national, or (iii) the situation is referred to the Prosecutor by the Security Council acting under Chapter VII of the UN Charter.

Based on the information currently available, it appears that none of these preconditions are satisfied with respect to the conduct described. Accordingly, as the allegations appear to fall outside the jurisdiction of the Court, the Prosecutor has confirmed that there is not a basis at this time to proceed with further analysis. The information you have submitted will be maintained in our archives, and the decision not to proceed may be reconsidered if new facts or evidence provide a reasonable basis to believe that the allegations fall within the jurisdiction of the Court. The decision may also be reviewed if there is an acceptance of jurisdiction by the relevant States or a referral from the Security Council.

I hope you will appreciate that with the defined jurisdiction of the Court, many serious allegations will be beyond the reach of this institution to address. I note in this regard that the ICC is designed to complement, not replace national jurisdictions. Thus, if you wish to pursue this matter further, you may consider raising it with appropriate national or international authorities.

I am grateful for your interest in the ICC. If you would like to learn more about the work of the ICC, I invite you to visit our website at [www.icc-cpi.int](http://www.icc-cpi.int).

Yours sincerely,

Mark P. Dillon  
Head of the Information & Evidence Unit  
Office of the Prosecutor

Agere Addis  
[infer.ethiopiansolidarityforum1@gmail.com](mailto:infer.ethiopiansolidarityforum1@gmail.com)